



# ጭ40-2ጫ

## ከግል ጥቅም የራቀ አገልግሎት እንዲኖረን

### 5) ከሌላ ኃላፊነት መሸሽያ አይደለም

ወንጌል ለሁሉም እንዲደርስ ማድረግ የጥቂት ወንጌላውያን ኃላፊነት ብቻ አይደለም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አማኝ ሁሉ አገልጋይ ስለሆነ፣ ሁሉም በተለያዩ የአገልግሎት መስክ በመሰለፍ ድርሻውን መክፈል አለበት። ይሁን እንጂ በአገልግሎት ስም የምናበላሻቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ይኸውም “አገልግሎት አለብን” በማለት ስንሯሯጥ ቤታችንን፣ ልጆቻችንን፣ ትዳራችንን ሳናውቀው መርሳታችን ነው። “አገልግሎት” ከቤት ለመውጫ ምክንያት፣ ከሃላፊነት ለመሸሽ ብቻ ከሆነ፣ እንደነዚህ ዓይነት አገልጋዮች ከሚያበጁት ይልቅ የሚያበላሹት ይበልጣል። ሌላውን ማበላሽታቸው ብቻ ሳይሆን የራሳቸውንም ሕይወት በገዛ እጃቸው እያፈረሱት መሆኑን መዘንጋት የለባቸውም።

### 6) ከሰው የሚታደል ስራታ አይደለም

አገልግሎት ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው የሚሰጥ ስራታ አይደለም። ይህንን የተረዱ አንዳንድ የዋህ ሰዎች አገልግሎት ከሰው የሚሰጥ መስሎአቸው “አድርጉ” የተባሉትን ካደረጉና ጠባያቸውን ካሳመሩ መሪዎቻቸው አገልግሎት እየሰፈሩ የሚሰጡአቸው፣ ጠባያቸውን ካሳሳመሩ ግን ከአገልግሎታቸው የሚያባርሯቸው ስለሚመስላቸው፣ ከህሊናቸው ውጪ የሚኖሩ አሉ። በአገልግሎት ስንሰማራ የምናገለግለው ጌታን እንጂ እራሳችንን እንዳልሆነ እንወቅ። ይህንን ከተረዳን “አገልግሎት” ስሙን፤ እባካችሁን መጥቼ ላገልግላችሁ” ብለን ሰውን ደጁን አንጠናም። ሄደን በማገልገልችን በግል የምናተርፈው ምንም ነገር እንደሌለ ከተረዳን፣ ከማንም ጋር አንጋጭም። በሩ ተከፍቶልን “አናገለግልም” እስካላልን ድረስ የተዘጋ በር ለምን እንደበድባለን? ለምንስ አለአግባብ ለሌላው ሰው ጋር “እንጋጫለን? እግዚአብሔር እንድናገለግለው ከፈለገ፣ በምንም ዓይነት የሰው ጥረት ሊያቆመን አይችልም። የአገልግሎታችንን በር ዘጊና ከፋች ሰው አይደለም። እግዚአብሔር ካልደበቅን ሰው ሊደብቀን አይችልም።

“እግዚአብሔር ይህን ሥሩ” ካላለን በግድ “ካልሠራንልህ” ብለን ለምን እንጨነቃለን? የሚፈልገን ከሆነ ይነግረንና እንሠራለን። “አትፈለጉም” ካለን ደግሞ አርፈን እንቀመጣለን። “በሰፊው አገልግሎት” ብሎ የአገልግሎቱን መስክ ሰፊ አድርጎ ከሰጠን ደስ ብሎን እናገለግለዋለን። “በትንሹ አገልግሎት፤ አቅማችሁ የሚፈቅደው ይህን ያህል ነው” ካለንም ጥቅሙ ለእርሱ ስለሆነ ደስ ይለናል። የዚህ ሀሳብ ምስጢር ከገባን “ድንበሬን ገፋህ፤ አገልግሎቱን ተሻማህብኝ፤ እኔ ርጬ ካልቀደምኩ፤ እርሱ ብዙ ይዟል፤ እኔ ትንሽ ነው ያለኝ” በማለት ከማንም ጋር አንወዳደርም፤ ከማንም ጋር አንጋጭም” ወይም “አገልግሎቱ ሰማይ ደረሰ፤ እኔ ስለብክ ለመስማት መቶ ሺ ሕዝብ ተሰበሰበ፤ እኔ ስጸልይ አጋንንት ተንቀጠቀጠ” በማለት ስለ ራሳችን አጋንን አናውራም ወይም አጋንው እንዲያውራልን ለማንም በር ከፍተን አንሰጥም። በዚህ መነፈስ በትንሹም ሆነ በትልቁ በተከፈተልንና በተሰጠን የአገልግሎት መስክ ከሆንን ደስ ብሎን እናገለግላለን። በመጨረሻም የሥራችንን ውጤት የሚተምንልን ሰው ሳይሆን ጌታ እራሱ ስለሆነ በትክክለኛ ሚዛን አይመዘንልን ይሆን ብለን አንፈራም።

### አገልጋይን ሊገሉ የሚችሉ ነቀዞች

የእግዚአብሔርን መንግሥት ለማስፋት ነፍሳትን ከሰይጣን መንግሥት እየነጠቁ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለማምጣት በሚደረገው ትግል አገልጋይ ግንባር ቀደም ሆኖ ስለሚታገል፣ ለሰይጣን በጣም የተጋለጠ ነው። ሰይጣን አገልጋዮችን ወግቶ የሚጥልበት ድብቅ መሣሪያዎች አሉት። ይኸውም፦

- 1) ትዕቢት
  - በአገልግሎት መሳካትን የሚያገኝ አገልጋይ ነቅቶ ካልጠበቀ፣ ቀስ በቀስ ወደ ልቡ ትዕቢት መግባት ይችላል። “ከሌሎች የተሻለኩ ጌታ በጣም የሚጠቀምብኝ ነኝ” በማለት ስለራሱ ትልቅነት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ

- መንገድ ማወራት ይጀምራል። “በልቡ የታበየ ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ እርኩስ ነው” (ምዕሌ 16፥5) ይላል። አገልጋይ በውስጡ ትዕቢት መኖር አለመኖሩን የሚያውቅበት አንዳንድ ነገሮች አሉት።
- ሌላው ሰው ሲመሰገን ቅር ይለዋል? ሌላው እንዳይመሰገን መጥፎ ነገር ስለ ሌላው ሰው ያወራል?
- ትክክለኛ ጉድለቱን ሲነገረው “ለምን ተነካሁ? እንዴት ተደፈርኩ” በማለት ኡኡታ ያሰማል?
- ምዕመኑ “አሁን ደግሞ እከሌ ያገልግላለን” ብሎ ሌላ ሰው ቢመርጥ አኩርፎ ይቀመጣል? “ምርጫው ልክ አይደለም” በማለት አቤቱታ ያሰማል?
- ምክንያት ፈልጎ ያደረገውን የሠራውን የወጠውን ጥላን በመናገር ስለራሱ ማወራት ይወድዳል? ትንሹን ትልቅ አድርጎ በማጋነን ያወራል?

እነዚህና እነዚህን የሚመሳሰሉ መለኪያዎች በሕይወቱ እያየ እራሱን ከትዕቢት ለመጠበቅ የማይሞክር አገልጋይ እራሱንና አገልግሎቱን ይጎዳል።

2) የስልጣን ጥማት

አንዳንድ ታላላቅ አገልጋዮች ዝና ሲያገኙ ስማቸው ሲታወቅ ቀስ በቀስ ያከበራቸውን ጌታ እየረሱ ይመጣሉ። “እኔ ያልኩት ብቻ ልክ ነው” ማለት ይጀምራሉ። በማንም ሥር እራሳቸውን (accountable) አያደርጉም። በአጭሩ እራሳቸውን “ትናንሽ አማልኮች” ያደራግላሉ። ዝናን ባገኙ ቁጥር ይበልጥ ዝናን ይጠማሉ። ስልጣን መፈለጋቸው ብቻ ሳይሆን፤ በመንገዳቸው ላይ የቆመ የሚመስላቸውን ሁሉ እየጨፈለቁና እየደመሰሱ ከመሄድ ወደ ኋላ አይሉም። መንጋውን በፍቅር በመምራት ፈንታ በኃይል ሊዝቱት ይሞክራሉ (ምዕሌ 28፥16)። የፈለጉትን የማድረግ ስልጣንና ኃይል ያላቸው ስለሚመስላቸው መስመር የለቀቀ ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም።

3) የገንዘብ ፍቅር

በዓለም ውስጥ በከፍተኛ ስልጣን ላይ ያሉ አንዳንድ ባለስልጣናት አሳፋሪ (ቅሌት) ተግባር ላይ እንደወደቁ በየጊዜው በዜና ማሰራጨዎች ይሰማሉ። የሚያሳዝኘው አንዳንድ የቤተ ክርስቲያንም መሪዎች ከዚህ ነጻ አለመሆናቸው ነው። ብልጽግና ወይንም ገንዘብ የብርቱ መንፈሳዊ መሪዎችን ልብ የሚያላላ አደገኛ መርዝ ነው። አገልጋይ በሽቦሽ ያለ ገቢ ሲያገኝ የአኗኗሩ ይዞታ (life style) ይለወጣል። ኑሮውን ሰፊ ስለሚያደርገው በመጠነኛ ገንዘብ ሕይወቱን መምራት ይችላል። የግድ ተጨማሪ ገንዘብ ስለሚያስፈልገው ትክክል ያልሆነ መንገድ በመጠቀም የእግዚአብሔርን ስም ያሰድባል። በዚህ ዓይነት ይወድቃሉ የማይባሉት ሲወድቁ ስላየን “አንወድቅም” ብለን በራሳችን አንተማመንም። በገንዘብ ምክንያት ከሚመጣ ፈተና ለመጠንቀቅ፤ አገልጋይ በገንዘብ አስተዳደር ውስጥ እንዳይገባ ይጠንቀቅ። ገቢውንና ወጪውን ለሚመለከተው ማሳወቅ አገልጋዩን ከሆሜትና ከጥርጣሬ ይጠብቀዋል። የሂሳብ መዝገቡን በውጪ ተቆጣጣሪ ማስመርመርና ለሚመስለተው መግለጫ እንዲሰጥ ማደርግ ለብዙ ነገር ይጠቅማል።

4) የሥጋ ፍትወት

በሥጋ ፍትወት ሊወድቁ የሚችሉት ተራ አማኞች ብቻ ሳይሆኑ መሪዎችም ናቸው። ፈተናው ያገቡትን አይነትም እንዳንል እስከ አሁን በዚህ ነቀዝ ተበልተው የወደቁት ከመቶ ዘጠና ዘጠኙ (99%) ያገቡ ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ይህን ከመሰለ ወቀሳ ነጻ ነች አንልም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ “ፍርድ የሚጀምረው ከእግዚአብሔር ቤት ነው” ያለው። አንድ የጥንት መንፈሳዊ አባት “ቤተ ክርስቲያን እንደ ኖህ መርከብ ናት፤ ከመርከቡ ውጪ የፍርድ በትር ባይኖር ኖሮ መርከቡ ውስጥ ያለውን መጥፎ ሽታ ታግሶ መቆየት አይቻልም ነበር” ሲል ተናገረ። አገልጋይ ከሥጋ ፍትወት መጠበቅ አለበት። ራሱን መቆጣጠር ባይችል ግን አገልግሎቱን ማጣቱ ብቻ ሳይሆን ሕይወቱንም ያጣል (ምዕሌ 5፥23)። በተጨማሪ “ከፍትወት ወጥመድ እንሸሽ” በሚል አርዕስት በሕይወት መስታወት ቁጥር 31 ላይ ሰፊ ትምህርት የሰጠን ስለሆነ ያንን መመልከቱ ይበልጥ ይጠቅማል። እግዚአብሔር ከእኛ ከሚፈልጋቸው ነገሮች መካከል አንደኛው በንጹህ ሕይወትና ልብ እንድናገልግለው ነው። የሚመለከተው የአገልግሎታችንን ስፋትና ብዛት ሳይሆን፤ ያልተበረዘ፣ ያልተሸቃቀጠ፣ ትክክለኛ ምክንያት (motive) ያለው ሆኖ በንጹህ ልብ እንድናገልግለው ነው።

.....  
**በሚቀጥለው ክፍል እስክንገናኝ፤ የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን።**